

የወያኔ የሰሞኑ ጫጫታ ውድቅነት

አደመ በላቸው

40 ዓመቱን ላኩበር ነው አከበርኩ በሚል ወያኔ ሕዝብን ሲያደነቁር ሳምንታት አለፉ። የዛሬ 40 እመት በሻዕቢያ ተረግዞ በናቅፋና ደደቢት የተወለደው ወያኔ ጭንጋፍ ሆኖ ቢቀር ምንኛ ለኢትዮጵያ በበጀ ነበር። ጉዳዩንም ገፋ ብናደርገው ኢሕአፓ ጭቁን ብሄር፤ ደም አለመቃባት ወዘተ ብሎ እጁን ሳይተባብስ ቀርቶ አቅም በነበረው ጊዜ የወያኔን መንጋ ፈጅቶ በነበር በሰሞኑ በራሱ በድርጅቱ ላይ፤ በአማራው ሕዝብ ላይና በኢትዮጵያ ላይ የሚያናፉትን ተውሳኮች ከምድረ ገጽ ባጠፋልን ነበር። የደርግ የደህንነት ተቋም አባል ማለትም ሰላይ የነበረውና ዛሬ በአውስትራሊያ ምድር የዚያ መንግስትን የአማርኛ ክፍል ራዲዮ የሚያስተላልፈው ወታደር ካሳሁን ሰባታ አባይ ጸሕዬን ለቃለ መጠይቅ አቅርቦ ባላስጮኸብን ነበር።

የሰሞኑ የወያኔ ድንፋታ፤ ወያኔን ሕዝብ ደገፈው ጩኸት፤ ውዳሴ መለስ ወ ወያኔ አስቃቂና ዘግናኝ ጫጫታ በሞላ ውድቅ ቢሆንም ከሰብሐት ነጋ ዋሾው እስከ አባይ ጸሕዬ ቀጣፊው በየመድረኩ ግም ታሪካቸው ላይ ሽቶ ሲረጩ፤ ሕዝብን ሲሰድቡና ንቀትን ሲያሳዩ፤ በኢሕአፓም በገር ወዳዱ ሁሉ ላይ ሲዘላብዱ ቆይተዋል። ራዲዮናቸውንና ቴሌቪዥናቸውን ያደመጠ ያየ፤ ያን ሀፍረተ ቢስ አይጋ ፎረም የነበረ ሁሉ ቋቅ ብሎት ነው የዋለውና የሚውለው። ዘረኝነትን ያቀፈ ፕሮፓጋንዳቸው እጅ እጅ ከማለቱ ሌላ ነገ ጮራ ሲፈነጥቅ በሁላቸውም ላይ መዘዝን የሚያመጣ ሀላፊነት የጎደለው ስራ ሆኖ ታይቷል። የሕዝብን የሀዘን ቀን የሕዝብ ደስታ ቀን ብለው ሲዋሹም አልቀፈፋቸውም። ይህን ውሸት ደግሞ ካሳሁን ሰባታ ማጀቡ አይገርመንም። ጸረ አማራነቱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክሮችም ከወያኔ ያስተሳስሩታል። ካሳሁን ሰባታ ሀገር ወዳዱና ሀገር አድኑን ትግል ሆን ብሎ ሊጎዳ የተነሳ ነውና ነጭ ጌቶቹ በርታ ጥሩ ስራ የሚሉት ነው። ወንድም እህቶቻችንና ሀገራችን የበደለውን አረመኔ ከሐራሬ መድረክ ሰጥቶ ሲያስጨፍርብን ነበር።

ስንቱ ታጋይ ላይ ሞት ስቃይ ፈራጅ ልፍስፍስና አድርባይ አባይ ጸሐዬን ጋብዞ ያስጮኸብን ዛሬም ነገ ሰልፉ የትና ወዴት እንደሆነ ሲጠቁመን ነው። ከቅርብ ጓደኞቹ ከነሌንጮና ሀይለማርያም ጋርም ሊሰምር መሆኑን ለማወቅ ነቢይነት አይጠይቀንም። ለአባይ መድረክ መሆን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ጉዳት ማድፍረስ ነው። ካሳሁን የሚዲያ ሰው ነኝ ብሎ ሊመደቅም አይችልም። በእርግጥ በአሁኑ ጊዜ አይጥም ድምቢጥም ሁሉም ጋዜጠኛና የሚዲያ ሰው ነኝ ወይም ታጋይ "አክቲቪስት" ነኝ ማለት የቀናው ቢሆንም ካሳሁን ሰባታ ወታደርና ሰላይ እንጂ ጋዜጠኛ የነበረ አይደለም። ከዚህ በፊት ጦማር ከሚባል ጋዜጣ ጋር

ሰርቻለሁ ቢልም ይህን ጋዜጣ የሰሩት ያካሄዱት ካሳሁን ሳይሆን ሌሎች መሆናቸውን የአዲስ አበባ ሕዝብ ያውቃል። ማንንም አያሞኝም ። አባይ ጸሐዬ ስንቱን ጸረ መለስ ወያኔ ከድቶ ያስጠቃና የመለስ ምንጣፍ ሆኖ ያገለገለና ማንም ሊያከብረው የማይችል ልክስክስ አድርባይ መሆኑን ሁሉ ያውቃል ። ሰካራሙና ዋሽው ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ ስብሐት በበኩሉ ይብስ እንደሁ እንጂ አያንስም ።

ለመሆኑ የካሳሁን እንግዳ አባይ ጸሐዬ ምን አዲስ ነገር አወራ? የተለመደውን የወያኔ ውሸት ከመጠረቅ ሌላና ጠላት ያላቸውን ህዝብና ድርጅቶች ከመስደብ ሌላ ምንም አዲስ ነገር፤ ምንም ሆኖ አልተናገረም ። ወያኔዎች ሁሉ በእጅ በደጅ በሚል መንፈስ በቁጥጥራቸው ያለውን ሚዲያ ሁሉ የወያኔን ሀቀኛ ታሪክ ከልሰውና አሳምረው ሲያስገርቁ ቆይተዋል ። ያን ሀገር በታታኝ መርህ ግብራቸውን አያነሱም። ሀገር ወዳድ ሀይሎችን እንዴት ከውጭና ከሻዕቢያም ጋር ሆነው እንደወጡ ሀቁን አያቀርቡም ። ግንጠላን ማቀንቀናቸውን ይከዱና ለሙብት የታገሉና ኢትዮጵያን ነጻነት ያጎናጸፉ አስመስለው በድፍረት ይዋሻሉ ። ወያኔ ፈሪ አይደለም ከተባለ በውሸቱ መስክ እንጂ የነመለስ ቡካታምነት በራሳቸውም ሲነገር የቆየ ነው ። ወያኔ ለሻዕቢያ ማደሩና ለሰማሊያም የኢትዮጵያን መሬት መለገሱን (ዛሬም የሀገር መሬት ለሱዳን ሰጥቷል) በሚያውቁት የተነገረ ነው ። ትግላችን ጸረ አማራ ያለው ወያኔ ዛሬም ይህን ሕዝብ እያሳደደና እየፈጀ መሆኑን ደግሞ ማንም የሚክደው አይደለም ። ነግ ሁኔታው ቢለወጥ ደግሞ ለመፈርጠጥና ትግራይን ለመገንጠል ዕቅዱ በስራ እየዋለ ነው ። ለዚህም ነው የጎንደር ወሎ መሬት ወደ ትግራይ ከአሁኑ እየተጠቃለለ ያለው ። ታዲያ ካሳሁን ሰቦቃ ወያኔን ከማሸቃበጥ ውጪ መች መጠየቅ ያለበትን ጥያቄ አቀረበ? ወደ ሻዕቢያው አምባገነን ሄደው የረባ ጥያቄ ሳይጠይቁ የተመለሱትን የግንቦት-ኢሳት "ጋዜጠኞች" ያስታውሰናል ።

በሀገር ወዳዶች በኩል ሁሉም ኡ ኡን ብቻ አቅፈን መብከንከን መፍትሔ አይደለም ። እነ ካሳሁን ሰቦቃንም ሆነ ሌሎቹን ለኢትዮጵያ ጠላቶች መሳሪያ የሆኑትን የራዲዮ ጣቢያዎች ፤ ድረ ገጾችና መሪ በሉን ባዮች ሁሉ ማዕቀብ ልናደርግባቸው ይገባል ። ማዕቀብ ፤ ማዕቀብ ማዕቀብ !! ጸረ ኢትዮጵያ ሚና ያላቸውን ሁሉንም አቅፎ መቻል ሳይሆን በማዕቀብና ውግዘት ማግለል ይገባናል ። በየሚዲያው ሰርገው የገቡ ወያኔዎችና ቅጥረኞቻቸው ሆኑ ጸረ ኢትዮጵያ "ጋዜጠኞችን" ማራቅ ማሸነፍ መቻል አለብን።

ወገኔ ሆይ ዝም አንበል። የወያኔ የእነ አባይ ጸሐዬን አፈቀላጤዎች እናሳፍራቸው ።

ውድ ኢትዮጵያ በቸርነቱና በትግላችን እንከባከባት !!